

የሰኔ 1/ 1997 ዓም ሰማዕታት መታሰቢያ ለ10ኛ ጊዜ በመኪኒድ ተከበረ።

በ1997 ዓም በአገዛዙ የተገደሉትን ኢትዮጵያውያንን እንደ ባለፉት አመታት ሁሉ መዘከር እንዳለባቸው ወሳኔ ያሳለፈው መኪኒድ ዘንድም በተሳካ ሁኔታ ጀግኖቹን ሲዘከር ወሏል።

የዚህን አመት አከባቢ ከባለፉት አመታት ለየት የሚያደርገው መታሰቢያው የተደረገው በአገዛዙ በተገደለው ቤተሰብ ቤት መከበሩ እንዲሁም የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት(መኪኒድ) ፕሬዝዳንት አቶ ማሙሸት አማረ ፡ ም/ል ፕሬዝዳንቱ ዘመነ ምህረት እና በርካታ አባላቱ በእስር ቤት ባሉበት መሆኑ ነው። ይህም የሆነው የመኪኒድን ቢሮ ወያኔ ስለነጠቀው በመሆኑ እና ድርጅቱ ምርጫ ቦርድ ከሚባል የስርዓቱ ቀኝ እጅ ጋር ክርክር ላይ ባለበት ሰዓት በመሆኑ ነው።

በአንባገነኑ አገዛዝ የሚደርሱበትን ግድያ እና እስራት ትግሉን ወደ ላቀ ደረጃ ከፍ እንዲል ያደርገዋል እንጂ አያዳክመንም በሚል መሪ ርዕስ ሰማዕታቱ ታስበዋል።

የመኪኒድ አባላት ባደረጉት ወይይት ሰማዕታቱ የከፈሉት ዋጋ የኢትዮጵያን ህዝብ ከጭቆና አገዛዝ ነፃ ለማውጣት ነው በመሆኑም ጥለውበትን የሄዱት እዳ አለ። በመሆኑም ጠንክረን መታገል አማራጭ የለውም በማለት ጠንካራ ወይይት ተደርጓል። የህሊና ፀሎት በማድረግ የተጀመረው አከባቢ በመቀጠል 10 ቁጥር ሻማ በማብራት እንዲሁም ዳቦ ቆረሳ ተከናወኗል።

በመቀጠል በአገዛዙ እስር ቤት የተጣሉትን አመራርና አባላት መጠየቁ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ወሳኔ ተላልፏል። እንዲሁም የታሳሪ ቤተሰብ አባላትን መደገፍ ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ ሁሉም አባል ከራሱ በመቀነስ ለመርዳት የተሳሰርንበት አላማ ያስገድደናል በሚል ቁጭት ሲወያይበት ወሏል። አባላት በሙሉ ወያኔ ነጥሎ መኪኒድን ለማፍረስ በፍርሃት የሚርድባቸውን ምክንያቶች በማንሳት ተወያይተዋል። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት የወያኔ አላማ የሆነበት ዋና ምክንያት በጥቅም ሳይሆን በአላማ የተሳሰሩ ህይሎች የተሰባሰቡበት ቤት መሆኑም ሰፊ ወይይት ተደርጎበታል።

ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉት አመራርና አባላት ፕሮግራሙ በሚከናወኑበት ሠአት በመገናኛ ዘዴ ከአባላቱ ጋር የውይይት ተካፋይ ነበሩ። እነሱም ባሉበት እያከበሩት መሆኑን ገልፀዋል።

በተደረገው ወይይትም መኪኒድ በመከራ ውስጥ የማለፍ ልምድ ያዳበረ። የማይናወጡ ጽኑዓን አባላት ያሉት ፓርቲ ስለሆነ አሁን የገጠመውን ፈተና ሁሉ በማዕበል ውስጥ በመራመድ ወደ ድል መድረስ እንደሚገባው የማያወላወል አቋም ተይዟል። ይህም አቋም በመላው አለም ያለው የመኪኒድ አባል አቋም ይሆን ዘንድ ጥሪ ተደርጓል።

የሠማኦታት ቤተሰብ ሰብሳቢም አቶ ኢዮብ ከበደ ለተሰብሳቢው ልብ የሚነካ ንግግር አድርገዋል። በመጨረሻም የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኪኒድ) ተቀዳሚ ፕሬዝዳንት ዶ/ር ታዲዮስ ቦጋለ ትግላችን አንድ ሰው እስኪቀር ድረስ የሚቀጥል ነው። መኪኒድ ዛሬ ቱግ ነገ ቅዝቅዝ የሚል የትግል ስሜት ያለው ፓርቲ አይደለም። ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ እስከታገናጸፍ ጸንቶ ይታገላል ብለዋል። በሀገርም ውስጥ ሆነ በወጭ ሀገር ያሉ የመኪኒድ አባላት ጽኑ የፓርቲው የጀርባ አጥንት መሆናቸውን የሚያረጋግጡት አሁን ነው ሲሉ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ዶ/ር ታዲዮስ የእስር ብዛት ከትግል አያርቀንም። ከምንጊዜውም በላይ

መታገል ያለብን ዛሬ ነው ያሉት ንግግር የብዙዎችን ልብ ነክቷል። ዛሬ በዚህ ሁኔታ ብናኩብርም ነገ በአደባባይ እምናኩብርበት ዘመን እሩቅ አይደለም። በርትተን እንታገል ሲሉ ንግግራቸውን አሳርገዋል። ፕሮግራሙም በዶሩ ንግግር ተጠናቋል።